

ADDA BILISUMMAA OROMOO

OROMO LIBERATION FRONT



جبهة تحرير اورومو

Gaafa: 11/03/2016
Date: _____

تاريخ

Lakk.:005/stm/abo/2016
No.: _____

رقم

ዘላቂ ሰላም ለኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ምላሽ በመስጠት ብቻ ይገኛል

የአገግ መግለጫ

ታላቁና የተከበረው የኦሮሞ ህዝብ የዚህን ዙር የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ባለማቋረጥ ከአራት ወራት በላይ በማካሄድ ከሌሎች ህዝቦች አንዳችም ጥላቻ እንደሌለው፣ ለተፈጥሮአዊ መብቱና በአለምአቀፍ ህግ ላለው መብቱ እየተፋለመ እንዳለ፣ ከሁሉም ህዝቦች መብቶች መከበር ጥቅምና ፍላጎት ያለው መሆኑን በማያወላዳ ሁኔታ መላው ዓለም በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ተጨቋኝ ህዝቦች እንዲገነዘቡ አድርጓል።

እየተካሄደ ባለው አመጽ የኦሮሞ ህዝብ ያሳየው ብስለትና ስነ-ስርዓትም የሚደነቅ ነው። የኦሮሞ ህዝብ በተለይ ደግሞ ወጣቶች ያሳዩት ቆራጥነት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ከመሆኑም በላይ መላውን የኦሮሞ ዜጎችና ሰላም ወዳዶችን ሁሉ አኩርቷል። እነዚህ ሁሉ ተዳምረው የኦሮሞን ህዝብ ለመብቱ የሚታገል መሆኑን በማስገንዘብ ድጋፍ አስተገኝተውለት በአለም ዋናና መነጋገሪያ አርዕስት ሊሆን ችሏል።

የህዝቦች ጠላት የኦሮሞ ህዝብ በሰላማዊ መንገድ የጀመረውን ትግል ሌላ አቅጣጫ ለማስያዝና ስም ለማጥቆር ጸረ-ሰላም እንደሆነ አድርጎ ለማቅረብ ያደረገው ጥረት በሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦችና የስርዓቱ አጋር ባዕዳን ዘንድ እንኳ ሃሰት መሆኑ ታውቆ ተቀባይነት አላስገኘለትም።

የህዝቦችን ጥያቄ በጫካኔ ግድያ፣ የጅምላ ድብደባና የሃይል እርምጃ ማፈንን ባህሉ ያደረገው የወያኔ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ አመጽ ከሃይማኖት ጋር በማያያዝ በህዝቦች ዘንድ እንዲጠላ ያደረገው ሙከራም ድጋፍ አላገኘም። ስለሆነም እውነታውን በመካድ በሌላው ላይ ጣት መቀሰር የማያዋጣ መሆኑን የተገነዘበው የወያኔ መንግስት ጦርነት አውጆ በኮማንድ ፖስት ለመምራት መወሰኑን በመዘንጋት በአሁኑ ጊዜ ጥፋቱ በስልጣን ላይ ባለው ፓርቲ የደረሰ መሆኑን በይስሙላው ፓርላማ ላይ በግልጽ ማወጅ ጀምሯል።

የወያኔ መንግስት ዛሬን የደረሰው የህዝቦችን ጥያቄዎች በሃይል በማፈን፣ በህዝቦች መካከል ልዩነት በመፍጠር አብረውና ተባብረው እንዳይታገሉ በማድረግ መሆኑ ሁሉም የሚያውቀውና የሚገነዘበው ሃቅ ነው። ዛሬ ህዝቦች በጠላት ሴራ ላይ ከመንቃታቸው የተነሳ ይብቃ! ብለው ለመብታቸው በመፋለም ላይ ይገኛሉ። ለዝንተ-ዓለም በማይሟላ ተስፋ እየተዋሸን አንኖርም የሚለውን ወስነው በአራቱም የሃገሪቷ አቅጣጫ የአንገዛም-ባይነት አመጸቸውን እያፋፋሙ ይገኛሉ።

መጋቢት 10 ቀን 2016ዓም ሃይለማርያም ደሳለኝ ለፌዴራሉ ፓርላማ ምክርቤት ባሰማው ንግግር በኢትዮጵያ ለታዩት ችግሮች ተጠያቂው መንግስትና በሱ የሚመራ ፓርቲ መሆኑን አምኗል። ህዝቡ በንቃት መንግስትን ከመቅደሙ የተነሳ ለሚያነሳው ጥያቄ ምላሽ መስጠት እንዳልቻለ ገልጿል። ከዚህም ሌላ እንደካሁን ቀደሙ በህዝቦች ጫንቃ ላይ ወጥቶ እየዘረፉና እንደመኸገር ተጣብቆ ደም እየመጠጡ መኖር የማይቻል መሆኑን አሳስቧል። በሁሉም ቦታዎች የሚታዩት ችግሮች መፍትሄም “መልካም አስተዳደርን መዘርጋት” መቻል ነው የሚለውንም ጠቆመ።

የኢትዮጵያ ህዝቦች የነቁና የሚሆናቸውን በሚገባ የሚያውቁ መሆናቸውን በተለያዩ ጊዜያት እንዳሳዩ ሃይለማርያም አሁን ገና መገንዘቡ የሚደንቅ ነው። እጅግ ከባድ በሆኑ ሁኔታዎች ስር ሲያካሄዱት በነበሯቸው ምርጫዎች ህዝቡ ከአንድ ጊዜ በላይ በድምጹ እንደጣለው የሚክደው ወያኔ ብቻ ነው። ድምጻችን ተሰረቀ ብለው የተቃውሞ ደምጽ ያሰሙትን በጠራራ ጸሃይ በመቶዎች በመረሸን ስልጣን ላይ ቆየ እንጂ ተመርጦ እንዳልሆነ ወያኔ እያወቀ-ባያውቅም ህዝቦች ኢህአዴግ በሃይል ስልጣን ላይ የሙጥኝ ማለቱን በሚገባ ያውቃሉ። ከዚህ ጋር የኦሮሞ ህዝብ እኩል ከ1991ዓም አንስቶ እያካሄደ ያለው እንቅስቃሴ የወያኔ መንግስት ጸረ-ዲሞክራሲና ጸረ-ሰላም መሆኑን ይበልጥ አጋልጧል።

የኦሮሞ ህዝብ ሙብቱ እንዲከበር በሰላማዊ መንገድ ሲያቀርብ ለነበረው ጥያቄ ከወያኔ የተሰጠው ምላሽ በሃይል ማፈን ብቻ ሆነ። በግድያ፣ በእስራት፣ በድብደባ፣ በዛቻና የህዝቡን ድምጽ በማፈን ዛሬን ደርሷል። ዛሬ ግን ይህ ሁሉ የኦሮሞን ህዝብ ሊያንበረከክ አልቻለም። አሸባሪና ጸረ-ሰላም በሚለው የማስፈራሪያ ውንጀላም የኦሮሞ ህዝብ እንደማይንበረከክ ግልጽ ሆኗል።

የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ለመለያየት መሞከርም እራስን ለማሞኘት ካልሆነ በስተቀር አንዳች ፋይዳ እንደማያስገኝ የኦሮሞ ህዝብ በሚያካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ውስጥ በሚያሰማቸው ዘፈኖችና መፈክሮች እንዲሁም የአነግን ባንዲራ ይዞ በመውጣት አንድነቱን በማረጋገጥ ላይ ይገኛል። አነግ አሸባሪ ሳይሆን የሙብቱ ታጋይ ድርጅት መሆኑን በማሰማት የጠላትን ሴራ እያከሸፈ ነው።

የኦሮሞ ህዝብ ዛሬ እየተገደለና ወህኒ እየተወረወረ ያለው ሙብቱን አውቆ እንዲከበርለት በመጠየቁ ነው። በሃገሪቷ ህገ-መንግስት ላይ በመመስረት ሙብቱ እንዲከበርለት በሰላማዊ መንገድ ስለጠየቀ እንደአውሬ ይታደናል። ለወያኔ አንገዛም ብሎ የአምባገነናዊ አገዛዝን በመቃወሙ በሺዎች እስር ቤት ይታጎራል። ኦፊሴሩ ወያኔ የመሰረተውና ተቆጣጥሮት እንዳሻው የሚልከው ድርጅትና የወያኔ ወኪል እንጂ የኦሮሞን ህዝብ ሊወክል አይችልም፤ እራሳችንን ማስተዳደር አለብን ብሎ ለሙብቱ ስለተፋለመ ጭቆና እየተፈጸመበት ነው።

ኢትዮጵያን አንቆ ለያዘው ችግር ምክንያቱ የወያኔ ስርዓት ነው። ለዚህም ተጠያቂው የወያኔ ስርዓት ብቻ ነው። መልካም አስተዳደርን ማስገኘት ያልቻለው በወያኔ የተዘረጋው ስርዓት መሆኑን መገንዘብ ያሻል። ጸረ-ዲሞክራሲ፣ ፋሺስት ስርዓት ከቦታው እስካልተነሳ ድረስም መልካም አስተዳደር ይገኛል ተብሎ አይጠበቅም። አንሰማ አሉ እንጂ የኦሮሞ ህዝብ **“በወያኔ አንገዛም!”**፣ **“ኦፊሴሩ አያስተዳድረንም!”** ሲል የነበረውና እያለም ያለው ለዚህ ነው።

የህዝቦችን ብሶት መስማት የማያውቀው ይህ መንግስት ዛሬ ላለው ችግር እየጠቆመ ያለው መፍትሄ ሃገሪቷን ወደባሰና አስከፊ ብጥብጥ ያመራል። ኦሮሚያን በ8 ዞኖች ከፋፍሎ በሳምራ ዩኑስ በሚመራው የጦር አስተዳደር ስር ማስገባቱ መልካም አስተዳደርና ሰላምን አያስገኝም። እራሱን ዲሞክራሲያዊ የሚለው ይህ መንግስት በኦሮሚያ ወታደራዊ አስተዳደር መዘርጋቱ ያለውን ሁኔታ ያባብሰዋል እንጂ ችግሩን አይፈታውም።

ኦሮሚያን ለሃገሪቷ መከላከያ ሰራዊት አገዛዝ አሳልፎ ለመሰጠት ጄኔራል ሳምራ ዩኑስ በ04/03/2016ዓም ባካሄደው ስብሰባ ለይስሙላ አንድም ኦሮሞ የሌለበትን ከዚህ በታች ያለውን የጦር ካውንስል አውጇል።

የወያኔ የጦር ካውንስል

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. ጄኔራል ሳምራ ዩኑስ | ጠቅላይ ጦር አዛዥ (ትግሬ) |
| 2. ሉፍተናንት ጄኔራል ዮሃንስ ገ/መስቀል | የኦፊሴሩ አዛዥ (ትግሬ) |
| 3. ሜጀር ጄኔራል ኢብራሂም አብዱልጃሊል | የሎጂስቲክ ሃላፊ (ትግሬ) |
| 4. ሉፍተናንት ጄኔራል ሰላረ መኮንን | የሰልጠና ሃላፊ (ትግሬ) |
| 5. ሜጀር ጄኔራል መሃሪ ዘውዴ | የአስተዳደርና ፖለቲካ ሃላፊ (ትግሬ) |
| 6. ሜጀር ጄኔራል ገብሩ አድሃኖአም | ድህንነት ሃላፊ ((ትግሬ) |
| 7. ሜጀር ጄኔራል አብረሃ ወ/ማርያም | የሰሜን-ምስራቅ እዝ አዛዥ(ሐረር) (ትግሬ) |
| 8. ሜጀር ጄኔራል ፍሰሃ ኪዳኑ | የደቡብ-ምዕራብ እዝ አዛዥ (ባህርዳር) (ትግሬ) |
| 9. ሜጀር ጄኔራል ዮሃንስ ገ/መስቀል | የማዕከላዊ እዝ አዛዥ(ሸፊ) (ትግሬ) |
| 10. ሜጀር ጄኔራል አደም ሙሀመድስ | የአየር ሃይል አዛዥ(ብሸፍቱ) (አማራ) |
| 11. ሜጀር ጄኔራል ገብራት አየለ | የሰሜን እዝ አዛዥ (አዲግራት) (አገው) |

ቀድሞውንም አመጹ ከተጀመረ አንስቶ በጦር እየታመሰ ያለው የኦሮሚያ ግዛት ከ04/03/2016ዓም አንስቶ ደግሞ አስተዳደሩ በኢህአዴግ ውሳኔ ሙሉ በሙሉ ለጦር ሰራዊቱ በመሰጠቱ ከላይ የተጠቀሱት የወያኔ ጄኔራሎች እስከ ቀበሌ በዘረጋቸው መዋቅራቸውና ትዕዛዝ እየተገዛ ይገኛል።

ባጠቃላይ የሃይለማርያም ደሳለኝ ንግግር ወያኔ አሁንም የሃገሪቱን የፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግሮች በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ዝግጁ አለመሆኑን በኦሮሚያ ተዘርግቶ ስራ ላይ እየዋለ ያለው ወታደራዊ መዋቅር በሚገባ ያሳያል። በተለይ ደግሞ ኦሮሚያን በጦር አስተዳደር ስር ማስገባትና እርምጃ እንወስዳለን በማለት ያሰማው ዛቻ በኦሮሞ ህዝብና በአነግ ላይ ያወጀውን ጦርነት በድጋሚ ማደሱን የሚያስገነዝብ እንጂ ሌላ ትርጉም የሚኖረው አይሆንም።

ስለሆነም የኦሮሞ ህዝብም ሆነ አነግ የኦሮሞ ህዝብ መብት ሙሉ በሙሉ እስከሚከበር ድረስ እያካሄዱት ያለውን ፍልሚያ ይቀጥላሉ። ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት እየተከፈለ ያለው መስዋዕትነት የኦሮሞ ህዝብን ነጻነት ሳይጎናጽፍ በጦርነት አዋጅና ማስፈራሪያ ወደኋላ የማይመለስ መሆኑን ለወዳጅም-ለጠላትም እናረጋግጣለን።

ድል ለኦሮሞ ህዝብ!
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር
መጋቢት 11, 2016ዓም

